

ካለኝ የተጣበበ ክፍለጊዜ ትንሽ ወስጄ የፃፍኩዋት አጭር መልእክት

Tariku D

Tigrai Online August 5, 2016

ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት፡

በአማራ ክልላዊ መንግሥት በጎንደር ከተማና አንዳንድ የገጠጠር ቀበሌዎች የንጹሀን ዜጎች ንብረትና ሂወት ያወደመና በቀጣይነትም ህጋዊ ምክንያት የሌለውና ዘርን ለይቶ ለማጥቃት ያለመ የጥፋት ዐላማ በመያዝ አገርና ህዝብ ለብጥብጥ የሚዳርግ አጀንዳ ያለው ህዝባዊ አመጽ በ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ወይም እሱ በሚመራው የክልላዊ መንግሥት ሳይሆን በየኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት(ኢህዴግ) ወቅታዊና አጥጋቢ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል።

ከኢትዮጵያ ፌዴራል ስርዐት አወቃቀር አኳያ ክልሎች የራሳቸው ጉዳይ በራሳቸው እንዲወስኑ በህገ መንግሥቱ ሙሉ መብትና እውቅና ቢሰጣቸውም ህዝቡ ክልሉን ተሻግሮ በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦችና ብሄሮች መብት መረመረና እንደ አጀንዳ አድርጎ ሲነሳና ክልሉ የሚመራ መንግሥት የአመራር ቁርጠንነት ማነስ ካለው ብሎም ከፀረ ሰላም ሀይሎች የመወገን አዝማሚያ ካሳየና ሕገመንግሥቱ ወደ ጎን በመተው በራሱ ርእዮተክለም በስሜት መነዳት ሲጀምር የፌዴራል መንግሥት ጣልቃገብነት ወሳኝና አስፈላጊ ነው።

አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጨምሮ አብዛኞቹ የክልሉ መስተዳደር አመራሮች ለህገ መንግሥቱ ያላቸው ተገዢነትና ህዝባዊ አቋማቸው እንድጠረጥረውና ይህንን ሐሳብ በልበ ሙሉነት እንድገልፁ ያደረገኝ ያለምንም መረጃና ማሰረጃ ሳይሆን እነሱ ራሳቸው በሰጡት መግለጫ ተመስሪቸው ነው።

አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ያመኑበት ሐሳብ የሚያስተላልፉ የክልሉ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ ለVOAና ሌሎች ሜድያዎች የሰጡቸው መግለጫዎች ስናይ ክልሉ ለህዝባዊ አመፀ ሙሉ እውቅና እንደሰጠ፣ በትግራይና አማራ ክልል ያለውን ድምበር በደንብ እንዳልተካለለና ድጋሜ እንደሚታይ ማለቱ፣ በህዝባዊ አመፀ የወደመው ንብረትና የጠፋው ሂወት የትግራይዎች ብቻ ሳይሆን በአብዛሀኛው የአማራዎቹ ነው የሚለውን ፊዝ አዘል አነጋገር መናገሩና የሰልፉ ዓላማ የሕዋህት መሪዎችና ህገ መንግሥቱ መቃወም ሳይሆን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው ብሎ በአደባባይ መናገሩ የብሄረ አማራ (ዲሞክራሲያዊ???) ድርጅት ራሱ የዓመፀ አቀነባባሪ እንዲመስል አድርጎታል። ምክንያቱም ቃልአቀባዩ የገለፀባቸው ከላይ ያሉ ሁሉም ሃሳቦችና ድርጊቶች ተጨባጭነት እንደሌላቸው አንድ በአንድ ማየት ይቻላል።

1. ሰላማዊ ሰልፍ ሲደረግ በህግ አግባብ መሰረት የት እንደሚደረግ፣በምን ሰዓት እንደ ሚደረግና ሰልፉ በሀላፊነት የሚመራው አካል ማንእንደሆነ ታውቆ በሚመለከተው ተቋም ፍቃድ ሲሰጠው ብቻ ነው ህጋዊነቱ የሚረጋገጠው። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ሰላማላና ህጋዊ መስመሩ ወደ ጎን በመተው በሀይል አደባባይ ወጥቶ ከህገ መንግሥቱ የሚቃረኑ ሀሳቦች ማለትም የድሮ የነፍጠኛ ባንደራ በመያዝ ህዋህት የሻብያ ተላላኪ ነው።አባይ ስብሀት ነብሰገዳይ ነው። ትግሬ እንጂ የትግራይ መሬት ከተከዘ አልፎ አያውቅም የሚልና መሰል ሐሳቦች ለሚያንፀባርቅ ቡድን በክልሉ መንግሥት በአፈሰል እውቅና መስጠት በየትኛው መመዘኛ ትክክል አይደለም።
2. የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች አርቅቀው ተችተው በመጨረሻም ያለ ምንም ተቃውሞ ተስማምተው ባፀደቁት ህገ መንግሥት መሰረት የትኛው ብሄረሰብ በየትኛው ክልል መሆን እንዳለበት እልባት እንዳገኘ ፀሀይ ያሞቀው ሐቅ ሆኖ ሳላ የአማራ ክልል ቃለቀባይ የሆኑት አቶ ንጉሱ ከ VOA ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ እንዲሁም በሪፖርተር በቀረበ መረጃ መሰረት ትግራይ አማራ የሚያዋስን ድንበር በፊት በደንብ እንዳልተካለለና በሕገመንግሥቱ ድጋሜ እንደ ሚታይ ገለፀዋል።ታዲያ ይህ ዓይነቱ መልእክት ድብቅ አጀንዳ የያዘና ሆን ተብሎ ለዘመናት ተፋቅሮውና በደም ተሳሰረው የኖሩ ዜጎች እንዲጋጩ የሚደርግ አይደልም።
3. ጎንደር በታካሄደው የመጀመሪያ የህዝብ አመፀ የድህነትና የፀረ ሽብር ግብረ ሐይል በገለፀው መሰረት በጥቂት የትግራይ ተወላጆች ጥቃት እንደተፈፀመና በተጎጂዎቹ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት እንደደረሰ የሚታወቅ ሆኖ ሳለ አሁን ከክልሉ ከሚናፈሰው ወሬ ግን ከወደመው ንብረት 85 ፐርሰንቱ የአማራዎቹ እንደሆነ በማስተባበል የግብረ ሀይሉ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ ክብር ዝቅ የሚያደርግና የሚያስቀየም መሆኑ እሙን ነው።ክልል እንዲመራና እንዲያሥተባበር አደራ ከተሰጠው አመራርና ድርጅት እንደዚህ ዓይነት ሐላፊነት የጎደለውና ያልጠብቀው አሰራር ስታይ እቺ አገር ወዴት እየሄደች ነው ያስብላል።

ስለዚህ የሁሉም ህጎች ልክልና ያለው ህገመንግስታችን ሳይከበር እንዲሁም የዜጎች ደህንነትና ስላም ሳይረጋገጥ ልማትና ብሄራዊ አንድነት ፈፀሞ ሊኖር ስለ ማይችል የፌዴራል መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ ሲያስቀምጥ መልካም ነው። ይህንን ሳይሆን ከቀረ ግን ተብዳይ ክልሎች የራሳቸው መብትና ጥቅም ለማስከበር እንደተለመደው የማያዳግም እርምጃ መውሰዳቸው እሙን ስለሆነ አገሪቱ ወደ ሌላ ያልተፈለገ አቅጣጫ እንዳታመራ እንጠንቀቅ። ድል ለህዝባዊ ዐላማ ለተሰው ጀግኖች ታጋዮቻችን!!!